

ቁጥር. OFAG-F 04-9/1/13
ቀን. 21/5/2012



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ዋና ጤቶች ጣቢያ
THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA
OFFICE OF THE FEDERAL
AUDITOR GENERAL

ለዶ/ር አብዮት ብርሃኑ

የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር

አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፡ የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት የ2011 በጀት
ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 3 ገጽ የአዲት ሪፖርት፣ 14 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች እና 2 ገጽ የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር

ከበደ

ዋና ጣቢያ መ/ቤቶች አዲት
ዳይሬክቶሬት

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ስታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።



የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ላይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውንናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኢንስቲትዩቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።


- የገቢ /የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፣

የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፣

የወጪ ሂሳብ፣

1. የሀዋሳ ማዕከል በተለያዩ ቀናት ለመኪና ኪራይ በድምሩ ብር 602,401.85 በጨረታ መግዛት ሲገባ በመከፋፈል በቀጥታ መመሪያው ከሚፈቅደው ውጭ በተለያዩ ቀናት በዋጋ ማወዳደሪያ ግዥ ተፈፅሞ ሪፖርት የተደረገ በመሆኑ ቁጠባን የአፈፃፀም ብቃትንና ውጤታማነትን ማረጋገጥ አልተቻለም።
2. በድምሩ ብር 850,208.43 የሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ ተከፍሎ በመገኘቱ የመንግስትን ውስን ሀብት አለአግባብ ወጪ እንዲሆን አድርጓል።
3. ብር 5,445.00 በብልጫ አበል የተከፈለ በመሆኑ መንግስትን ለተጨማሪ ወጪ እንዲዳረግ አድርጓል።
4. በድምሩ ብር 248,606.54 ባልተፈቀደ የሂሳብ መደብ ተመዝግቦ በመገኘቱ የኢንስቲትዩቱ ሂሳብ እንዲዛባ አድርጓል።



5. በበጀት ዓመቱ ከሚታየው ውስጥ በኢትዮጵያ የአካባቢና ደን ምርምር ኢንሲቲትዩት ብር 24,929.64 እና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ብር 16,816.00 በድምሩ ብር 41,747.64 በጀት ዓመት መጨረሻ መወራረድ ሲገባ ያልተወራረደ ተሰብሳቢ ሂሳብ ተገኝቷል።

ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 አስከ 5 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።


ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፡

ምንም እንኳን በሰጠው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።


- 2011 በጀት ዓመት ለየፕሮግራሞቹ የተመደበው የወጪ በጀት እና ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር፣ ከመደበኛ ብር 2,247,464.64 ሥራ ላይ ያለዋለ በጀት ተገኝቷል።

ሌሎች ጉዳዮች፡

- ኢንስቲትዩቱ የንብረት ቆጠራ ያደረገ ቢሆንም በቆጠራው ላይ መለያ ቁጥራቸው ያልተሰጠው መሆኑ፣ ቢን ካርድ የሌለው መሆኑ፣
- አገልግሎት የሚሰጡና የማይሰጡ በጋራ በአንድ ንብረት ክፍል ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸው።
- የውሃ ማስተላለፊያ የብረት ቱቦ አገልግሎት ሳይሰጥ ዝናብና ፀሀይ ሲፈራረቅበት ከ 20 አመት በላይ የቆየ መሆኑ በተደረገው ምልከታ ተረጋግጧል።
- የሃዋሳ ማዕከል የንብረት ቆጠራ ሰኔ 30/2011 የተደረገ ሲሆን ፎርማቱ በተጠቃሚዎች እጁ ላይ የሚገኙ ቋሚ ንብረቶችን መቆጣጠሪያ ካርድ (UC) ሆኖ ባላንስ መሰራት ሲገባው ያልተሰራ መሆኑ፣
- አገልግሎት የማይሰጡ ተሽከርካሪዎች 10 ዓመት በላይ የሆኑና ከዚህ ውስጥ አምስቱ መኪኖች ፀሀይና ዝናብ የሚፈራረቁበት መሆኑን ተረጋግጧል።



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች

መግቢያ፤

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሰረት የኢትዮጵያ አካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት 2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ የአዲት አስተያየታችንን ለመስጠት ያስችለን ዘንድ የኢንስቲትዩትን ሂሳብ አዲት አድርገናል።

የሪፖርቱ ዓላማ፤

የዚህ ሪፖርት ዓላማ በአዲታችን ወቅት የተገኙትን የውስጥ ቁጥጥር ድክመቶች እና ሌሎች ግድፈቶች የኢንስቲትዩቱ የበላይ አመራር አካላት እንዲያውቁትና ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ምላሽ እንዲሰጡበት ለማስቻል ነው።


የአዲቱ ወሰንና ኃላፊነት፤

አዲቱ የተከናወነው ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፤

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩት አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ ሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረጋቸው ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎች መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን፤ ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆናቸውን አዲት ማድረግን ይጨምራል።

ለገንዘብ ሚኒስቴር የተላኩ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆናቸው በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ በሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።



በመሆኑም በዚህ ሪፖርት ላይ ከተመለከቱት የአሰራርም ሆነ የሂሳብ አያያዝ ድክመቶች በተጨማሪ ሌሎች ድክመቶች ወይም ስህተቶች ሊኖሩ የሚችሉ ከመሆኑም በላይ የሂሳብ ሪፖርቶቹን ለማዘጋጀት የተዘረጉትን የውስጥ ቁጥጥርና ሌሎች ድክመቶችን ሙሉ በሙሉ ሊያሳይ አይችልም፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት ማድረግና በኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

